



እናንተም ምድሩን በሰባት ክፍል ጻፉት፤ የጻፉችሁትንም ወዲህ አምጡልኝ፤ በአምላካችንም በእግዚአብሔር ፊት በዚህ ዕጣ አጣጥላችኋለሁ።

דָּד	נִתְּנוּ	יְהוּה	כְּהַנָּה	כִּי	בְּקַרְבְּכֶם	לְלוֹיִם	קָלָה	אֵינִן	כִּי	7
-እና-ጋድ	ርስቱ	እግዚአብሔር	ክህነት-የ	ምክንያቱም	-በ-መካከላችሁ	-ለ-ሌዋውያን	ድርሻ	የለም	ምክንያቱም	
<a href="#">H11410</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3550</a>		<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H3881</a>		<a href="#">H0369</a>		

נָתַן	אֲשֶׁר	מִזִּבְחָהּ	לְיִרְדֵּי	מֵעֶבֶד	נִתְּנוּ	לְקַח	הַמְּנֻשָׁה	שָׁבַט	וְנִצְיָ	וְיִרְאִי	
ሰጠ	የ	ምስራቅ	-ለ-የርዳዳስ	-ከ-ማዶ	ርስታቸውን	ወሰዱ	-ያ-ምናሴ	ነገድ-የ	-እና-ግማሽ	-እና-ሮቤል	
<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H4217</a>	<a href="#">H3383</a>	<a href="#">H5676</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H2677</a>	<a href="#">H7205</a>	

יְהוּה	עֶבֶד	מִשָּׁה	הָהֵל
እግዚአብሔር	አገልጋይ-የ	ሙሴ	-ለ-እርሱ
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H4872</a>	

ነገር ግን የእግዚአብሔር ክህነት ርስታቸው ነውና ለሌዋውያን በመካከላችሁ እድል ፈንታ የላቸውም፤ ጋድም ሮቤልም የምናሴም ነገድ እኩሌታ በየርዳዳስ ማዶ በምሥራቅ በኩል የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ የሰጣቸውን ርስታቸውን ተቀብለዋል።

קָרָן	אֶת	לְכֹתָב	הַהֲלֹכִים	אֶת	יְהוֹשֻׁעַ	וַיָּצֵו	וַיִּלְכוּ	הַאֲנָשִׁים	וַיִּקְמוּ	8
-ያ-ምድር	(ዕቃ)	-ለ-መጽሐፍ	-ያ-ሄዱ	(ዕቃ)	ኢያሱ	-እና-አዘዘ	-እና-ሄዱ	-ያ-ሰዎች	-እና-ተነሱ	
<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3789</a>	<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3091</a>	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H0376</a>		

אֲשֶׁלִּי	וּפָה	אֲלֵי	וַיֵּשְׁבוּ	אוֹתָהּ	וַיִּקְחוּ	בְּאֶרֶץ	וַיַּהַרְתֵּלְכוּ	לָכוּ	לְאִמָּר	
እጣላላሁ	-እና-አዘህ	-ወደ-እኔ	-እና-ተመለሱ	እርሷን	-እና-ጽፉ	-በ-ምድር	-እና-ዘውሩ	ሂዱ	-ለ-ማለት	
<a href="#">H7993</a>	<a href="#">H6311</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3789</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H0559</a>	

בְּשֵׁלָה	יְהוּה	לְפָנַי	גִּוְרָל	לְכֶם
-በ-ሺሎ	እግዚአብሔር	-ለ-ፊት-የ	ዕጣ	-ለ-እናንተ
<a href="#">H7887</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H1486</a>	

ሰዎችም ተነሥተው ሄዱ፤ ኢያሱም ምድሩን ሊጽፉ የሄዱትን። ሂዱ፤ ምድሩንም ዘራችሁ ጻፉት፤ ወደ እኔም ተመለሱ፤ በዚህም በሴሎ በእግዚአብሔር ፊት ዕጣ አጣጥላችኋለሁ ብሎ አዘዛቸው።

סָפַר	עַל	יְקִיָּם	לְשִׁבְעָה	לְעֶרְיָם	וַיִּכְתְּבוּ	בְּאֶרֶץ	וַיַּעֲבְרוּ	הַאֲנָשִׁים	וַיִּלְכוּ	9
መጽሐፍ	-በ	ክፍሎች	-ለ-ሰባት	-ለ-ከተሞች	-እና-ጽፈዋት	-በ-ምድር	-እና-አለፉ	-ያ-ሰዎች	-እና-ሄዱ	
			<a href="#">H7651</a>		<a href="#">H3789</a>	<a href="#">H0776</a>		<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3212</a>	

שֵׁלָה	הַמְּנֻחָה	אֶל	יְהוֹשֻׁעַ	אֶל	וַיָּבֹאוּ
ሺሎ	-ያ-ሰፍራ	-ወደ	ኢያሱ	-ወደ	-እና-መጡ
<a href="#">H7887</a>	<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3091</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0935</a>

ሰዎችም ሄደው ምድሩን ዞሩ፤ እንደ ከተሞችም በሰባት ክፍል ከፈሉት፤ በመጽሐፍም ጻፉት፤ ኢያሱም ወደ ሰፈረበት ወደ ሴሎ ተመለሱ።

אֶת	יְהוֹשֻׁעַ	שָׁ	וַיִּתְּקֵן	יְהוּה	לְפָנַי	בְּשֵׁלָה	גִּוְרָל	יְהוֹשֻׁעַ	הָהֵל	וַיִּשְׁלְחוּ	10
(ዕቃ)	ኢያሱ	እዚያ	-እና-ከፈለ	እግዚአብሔር	-ለ-ፊት-የ	-በ-ሺሎ	ዕጣ	ኢያሱ	-ለ-እርሱ	-እና-ጣለ	
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3091</a>	<a href="#">H8033</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H7887</a>	<a href="#">H1486</a>	<a href="#">H3091</a>		<a href="#">H7993</a>	

פ	כְּמִלְקָתָהּ	יִשְׂרָאֵל	לְבָנַי	הָאֶרֶץ
(ፊደል)	-እንደ-ክፍሎቻቸው	እስራኤል	-ለ-ልጆች-የ	-ያ-ምድር
	<a href="#">H4256</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H0776</a>

ኢያሱም በእግዚአብሔር ፊት በሴሎ ዕጣ አጣጥላቸው፤ በዚያም ኢያሱ ለእስራኤል ልጆች እንደ ክፍሎቻቸው ምድሩን ከፈለ።

בֵּין	מִן	גְּבוּל	וַיֵּצֵא	לְמִשְׁפַּחָתָם	בְּנֵי	בְּנֵי	מִשָּׁה	גִּוְרָל	וַיַּעַל	11
-በ-መካከል	ዕጣአቸው	ድንበር-የ	-እና-ወጣ	-ለ-ቤተሰቦቻቸው	ብንያም	ልጆች-የ	ነገድ-የ	ዕጣ-የ	-እና-ወጣ	
<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H1486</a>	<a href="#">H1366</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H4940</a>	<a href="#">H1144</a>		<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H1486</a>	<a href="#">H5927</a>	

יִסְרוּ	בְּנֵי	וּבֵין	יְהוּה	בְּנֵי
የሴፍ	ልጆች-የ	-እና-በ-መካከል	ይሁዳ	ልጆች-የ
<a href="#">H3130</a>		<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H3063</a>	

የብንያምም ልጆች ነገድ ዕጣ በየወገኖቻቸው ወጣ፤ የዕጣቸውም ዳርቻ በይሁዳ ልጆችና በየሴፍ ልጆች መካከል ወጣ።



17  
 ותאָר -[-לג-תפוס](#)  
 מצפון -[-ה-הסג](#)  
 וינא -[-לג-תפוס](#)  
 שמשעין -[-גלג-תפוס](#)  
 וינא -[-לג-תפוס](#)  
 אָל -[-תפוס](#)  
 גלילת -[-תפוס](#)  
 אָרש -[-תפוס](#)  
 נכ -[-תפוס](#)  
 מעלה -[-תפוס](#)

ወደ ሰሜንም አለፈ በቤተሰብ ምንጭ ላይ ወጣ፤ በአዲስ አበባ ወደ ጌሊሎት ደረሰ፤ ወደ ሮቤልም ልጅ ወደ ቦህን ድንጋይ ወረደ፤

18  
 ועבר -[-לג-አለፈ](#)  
 אָל -[-תפוס](#)  
 קתף -[-תפוס](#)  
 מול -[-תפוס](#)  
 הערבה -[-תפוס](#)  
 צפונה -[-תפוס](#)  
 וירד -[-תפוס](#)  
 הערבה -[-תפוס](#)

በሰሜንም ወገን ወደ ዓረብ አጠገብ አለፈ፤ ወደ ዓረብም ወረደ፤

19  
 ועבר -[-לג-አለፈ](#)  
 הגבול -[-תפוס](#)  
 אָל -[-תפוס](#)  
 קתף -[-תפוס](#)  
 צפונה -[-תפוס](#)  
 והיה -[-תפוס](#)  
 ( ) והיו -[-תפוס](#)  
 ( ) תצאותיו -[-תפוס](#)  
 ( ) תצאות -[-תפוס](#)

הגבול -[-תפוס](#)  
 אָל -[-תפוס](#)  
 לשון -[-תפוס](#)  
 ים -[-תפוס](#)  
 תגלח -[-תפוס](#)  
 צפונה -[-תפוס](#)  
 אָל -[-תפוס](#)  
 קצה -[-תפוס](#)  
 תירד -[-תפוס](#)  
 נגבה -[-תפוס](#)  
 ה -[-תפוס](#)  
 גבול -[-תפוס](#)

נגב  
 ደቡብ  
[H5045](#)

ድንበሩም ወደ ቤተሰብ ወደ ሰሜን ወገን አለፈ፤ መውጫውም በዮርዳኖስ መጨረሻ በደቡብ በኩል ባለው በጨው ባሕር ልሳን አጠገብ ነበረ፤ ይህ የደቡብ ዳርቻ ነበረ።

20  
 והתירד -[-לג-ዮርዳኖስ](#)  
 יגבל -[-תפוס](#)  
 אתו -[-תפוס](#)  
 לפאת -[-תפוס](#)  
 קמה -[-תפוס](#)  
 תלת -[-תפוס](#)  
 בני -[-תפוס](#)  
 בנימן -[-תפוס](#)  
 לגבול -[-תפוס](#)

למִשְׁפַּחָתָם  
 רבי  
 ወር  
[H4940](#) [H5439](#)

በምሥራቅም በኩል ድንበሩ ዮርዳኖስ ነበረ። ይህ በዙፍታው ዳርቻ በየወገኖቻቸው የተገኘ ልጆች ርስት ነበረ።

21  
 והיו -[-לג-ሆኑ](#)  
 הערים -[-תפוס](#)  
 למִשְׁפַּחָתָם -[-תפוס](#)  
 בני -[-תפוס](#)  
 בנימן -[-תפוס](#)  
 ויבית -[-תפוס](#)  
 ועמק -[-תפוס](#)

קצין  
 ቀጸ  
[H7104](#)

የተገኘው ልጆች ነገድ ከተሞች በየወገኖቻቸው እነዚህ ነበሩ፤ ኢያሪኮ፣ ቤተሰብ፣ ዓመቀጸ፣

22  
 הערבה -[-תפוס](#)  
 וצמרים -[-תפוס](#)  
 ובית -[-תפוס](#)

ቤተዓረብ፣ ዘማራይም፣ ቤቴል፣

23  
 והערים -[-תפוס](#)  
 והפך -[-תפוס](#)  
 ועפרה -[-תפוס](#)

